

Date: Sunday, 05 August 2018

ህገመንግስታዊ የሙብት ጥያቄ

ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶር ኣብይ ኣሕመድ

ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ፤

ሰዎች ትግርኛ በመናገራቸው ብቻ ኣሁንም እየተገደሉ ነው እርስዎ ግን ይህንን ለማስቆም የወሰዱት እርምጃ እስካሁን ኣላየንም ለምን ? ምጅመርያ ሲመረጡ የሰጡን ብሩህ ተስፋና ራእይ ኣሁን የት ገባ?

ስለፍቅር እና ስለ ይቅር መባባል በየሄዱበት ሲሰብኩ እና ሲያስተምሩ እናያለን ይህንኑ ኣይነት ኣመለካካት ለኣንድ መሪ በጣም ጠቃሚ እና ኣስፈላጊ ነው ምክንያቱም ለህዝባችን ኣንድነትና ለኣገራችን እድገት ጠቃሚ እና መሰረታዊ ስለሆነ። ነገር ግን በሌላ በኩል ደግሞ በድርጅትዎ ፖርቲዎች እኩል የማየት ችግር ጎልቶ ይታያል በተለይም ብህወሓት ላይ ጥሩ ኣመለካካት እንደሌለብዎት በግልፅ እየታየ ነው ለምን? ከዚህም የተነሳ የኣሁኑ ኢህአዴግ ከኣህዴድ እና ባኣዴን በስትቀር ሌላ ድርጅት ያለበት ኣይመስልም ለምን? ይህንን ቶሎ ካልተስተካከለ ለ ኢህአዴግ ህልውና እና ለኣገራችን የተረጋጋ ሰላም ስጋት ውስጥ የሚከት ይመስለኛል።

ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፤

ምናልባት ብህወሓት መሪዎች ተበድለው እና ቅር ተሰኝተው ሊሆኑ ይችላሉ ፤ ነገር ግን ያገር መሪ እንደ መሆንዎ መጠን ከዛም ኣልፎ የፍቅር እና የይቅርታ መንፈስ በላይዎ ላይ ያደረ እና ልዩ ተስጥኦ ያለብዎት ሆደ ሰፊ መሪ በመሆንዎ በህወሓት ላይ ያለብዎትን ቂም በቀል ካልተዉ ፤ ይቅር መባባሉ እና መፋቀሩ ከርስዎ ካልጀመረ ፤ የርስዎ የይቅርታ ፣የፍቅር፣ የእርቅ እና የኣንድነት ጥሪ እንዲት ሌላው ህብረተሰብ ይቀበለዋል ብለው ያስባሉ?

ይህንን ስል ግን ወንጀል የፈፀሙ የህወሓት የቀድሞውም ሆነ የኣሁኑ ኣመራሮች ካሉ እርምጃ ኣይወሰድባቸው ማለቴ ኣይደለም። ጥያቄየ የድርጅት እውቅና ጥያቄ ነው እንጂ የግለሰቦች እና የወንጀለኞች ጥብቅና እንዳለሆነ ግልፅ ላደርግልዎት እፈልጋለሁ።

የኢህአዴግ የመጨረሻው ግምገማ እንደሚያመላክተው የመልካም ኣስተዳደር የሙስና እና የኪራይ ሰብሳቢነት ችግር እንዳለበት ይፋ ኣድርጎል። በማንኛውም ሰው ግን እርምጃ ሲወሰድና ንብረት ወደ መንግስት ሲመለስ ኣላየንም። ስለዚህ ብእንዲህ ኣይነት እና ሌላ ወንጀል እጃቸው ያስገቡ ኣመራሮች የህወሓት ኣመራሮችንም ጭምር ያጠፋትን ጥፋት በማስረጃ ተደግፎ እና ህጋዊ ኣሰራርን ተከትሎ ለህዝብ ይፋ እንዲ ደረግና ኣስፈላጊውን እርምጃ እንዲወሰድባቸው የኔ ብቻ ሳይሆን የ መላው የትግራይ ህዝብ ፍላጎት ና ጥያቄ ነው።

ክቡር ጠቅላይ ምኒስትር፡

የኢትዮጵያ ህዝብ ለእርስዎና ለድርጅትዎ የመውደድ እና የመጥላት መብት በድርጅትዎ በኢህአዲግ የተሰጠው ህገመንግስታዊ መብቱ ነው። እርስዎ ግን መላው የኢትዮጵያ ህዝብ እኩል ከማየትና ከመውደድ በስተቀር ሌላ አማራጭ የለብዎትም ለአራቱ የኢህአዲግ ድርጅቶችም እንደዚሁ።

የትግራይ ህዝብ ለፍትህ እና ለእኩልነት የቆመ ፣ ከኣብዛኛው የኢትዮጵያ ብሄር በቁጥር ያነሰ ፣ ከሁሉም ብሄረሰብ በላይ ግን መስዋእት የከፈለ ህዝብ ነው። ታዲያ ይህ ህብረተሰብ ከሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ጋራ የእኩልነትና በሰላም የመኖር መብት ለመጠየቅ በተዳጋጋሚ እርስዎን ማስታወስ እና መለመን አለበት? እርስዎ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው በተመረጡ ማግስት በውጭም በአገር ውስጥም የሚኖረው ትግራዊ ከመጠን በላይ ነበር የተደሰተው። ሳይውሉ ሳያድሩ ትግራይ ሄደው ህዝቡን ሲያነጋግሩ ለደስታችን እና ተስፋችን ወሰን አልነበረውም።

መብታችን ሲነካ ፣ በዘራችን እና በቋንቋችን ስንግደል ፣ ስንንገላታ ና የዘር ጥቃት ሲሰነዘርብን ግን ምንም እርምጃ ካለመውሰድዎ የተነሳ ክትግራይ ውጭ የሚኖረው ህዝባችን የቻለ ወደ ትግራይ እየተመለሰ ነው ያልቻለው ደግሞ ብማንነቱ እየተሳቀቀና ዛሬ ይሆን ነገ የሚገድሉኝ እያለ በሰቀቀን እየኖረ ነው። በዚህ ምክንያት በየትኛውም አለም የሚኖረው የትግራይ ህዝብ እጅግ በጣም ቅር ተሰኝቷል።

ስለዚህ

ይህንን የዘር ጥቃት በሚሰንዘሩ ሃይሎች ላይ አስፈላጊውን እርምጃ እንዲወስዱ እና ወደፍርድ እንዲያቀርቡልን፣

ግድያውንና እንግልቱን ሳይውል ሳያድር እንዲያስቆሙልን፣

የኢህአዲግ አንድነት እንዲያጠናክሩልን፣

በኢትዮ ኤርትራ የጀመሩትን ጥሩ የእርቅ ጅምር ዘላቂ እና አስተማማኝ ይሆን ዘንድ የትግራይ እና የአፋር ህዝብ የሚሳተፉበት መድረክ እንዲያዘጋጁልን፣ በታላቅ አክብሮት እና ትህትና እጠይቃለሁኝ።

ሰላም ፍቅር እና ፍትህ በኢትዮጵያ አገራችን ይስፈን!!!!

ኢትዮጵያ አገራችን ለዘልአለም አንድነቷን ጠብቃ ትኑር!!!

Addislem Belay UK